

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለሥልጣን

The Federal Democratic Republic of Ethiopia Authority for Civil Society Organizations

ሙያ ማህበራትን ለመደገፍና እና ለማስተዳደር የወጣ መመሪያ (ቁጥር 849/2014)

A Directive to Support and Regulate Professional Association No. 849/2021

የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 5 መሰረት የሙያ ማህበራት የአባላታቸውን መብትና ጥቅም ከማስጠበቅ በተጨማሪ በሙያቸው ለህዝብና ለአገር አስተዋፅዖ እንደሚያደርጉ የተጠቀሰ በመሆኑ፤

Whereas, it is stated in the Civil Society Organizations Proclamation No. 1113/2019 Article 2 sub-article (5) that professional associations make professional contributions to the public in addition to promoting the interests of their members;

ግለሰቦች ሙያቸውን መሰረት አድርገው በመደራጀት የአባላቶቻቸውን መብትና ጥቅም እንዲያስከብሩ ምቹ ሁኔታ መፍጠር አስፈላጊ በመሆኑ፤

Whereas, it is necessary to create a conducive environment for individuals to form associations based on their professions and with the objective of promoting the rights and interests of their members;

የሙያ ማህበራትን ውጤታማነት ለማሳደግ ማህበራቱ የሚሰማሩበትን የሙያ ዘርፍ የሚመሩ አካላት ከማህበራቱ ጋር በቅርበት መስራትና ድጋፍ ማድረግ እንደሚኖርባቸው የተገለፀ በመሆኑና ይህ ትብብር የሚመራበትን ዝርዝር ሁኔታ ማስቀመጥ አስፈላጊ በመሆኑ፤

Whereas, it is stated that the bodies regulating the professional disciplines in which the associations are engaged shall closely work with the associations and provide assistance to them, and it is found necessary to formulate the guidelines according to which this collaboration shall be governed;

የሙያ ማህበራት በሙያቸው ለአገርና ለህዝብ ሊያበረክቱ የሚችሉትን አስተዋፅዖ ማጎልበትና መደገፍ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

Whereas, it has become necessary to promote and support the contribution of professional associations to the country and the public;

የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለሥልጣን በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ (2) በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷል፡፡

Now therefore; the Authority for Civil Society Organizations has issued this Directive pursuant to the powers given to it in Article 89 sub-article (2) of the Proclamation.

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

Part One

General

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ “የሙያ ማህበራት ድጋፍ እና አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 849/2014” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

1. Short Title

This Directive may be cited as the “Directive for Supporting and Regulating Professional Associations No. 849/2021”

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ

2. Definitions

In this Directive, unless the context requires otherwise:

1) “አዋጅ” ማለት የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 ነው፤

1. “Proclamation” shall mean the Civil Society Organizations Proclamation No. 1113/2019;

2) “ባለሥልጣን” ማለት በአዋጁ አንቀጽ 4 እና በፌዴራል መንግስት የአስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 1263/2014 በተደረገው የስያሜ ማሻሻያ የተቋቋመው “የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለሥልጣን” ነው፤

2. “Authority” shall mean the “Authority for Civil Society Organizations” that was established pursuant to Article 4 of the Proclamation & accorded change of name in accordance to definition and duties of the executive organs of the federal government proclamation No. 1263/2021.

3) “ዋና ዳይሬክተር” ማለት የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር ነው፤

3. “Director-General” shall mean the Director-General of the Authority for Civil Society Organizations;

4) “ሙያ” ማለት ከአንድ በመንግስት እውቅና ካገኘ የትምህርት ተቋም

4. “Profession” shall mean “a profession that can be attested to by educational credentials that are issued by a

በአንድ ሙያ ስላለ እውቀት፣ ልምድ ወይም ክህሎት የሚሰጥ የትምህርት ማስረጃ ወይም ሌላ ሙያን ማረጋገጥ በሚችል የመንግስት አካል ወይም ሥልጣን ባለው አካል የተረጋገጠ ሙያ ማለት ሲሆን የአገር በቀል እውቀቶችን፣ የዕድ ጥበብ ሞያን እና በፈጠራ ሙያ ዙሪያ የተሰማሩ የሙያ አይነቶችንም ያካትታል።

- 5) “አገር በቀል እውቀት” ማለት ህዝቦች በረጅም ጊዜ የተግባር ሙከራዎች ያዳበሯቸው የተፈጥሮ አጠቃቀም ጥበቃና እንክብካቤ፣ የሀብት አስተዳደር፣ ግጭት አፈታትና ሰላም ማስፈኛ የአስተዳደር ስርዓቶች፣ የበሽታና የጤና አጠባበቅ፣ የብዝሃ ህይወት፣ የአዝርዕትና ምርት፣ የእንስሳት እርባታ፣ የባህላዊ መድሀኒቶች ቅመማና አጠቃቀም፣ የህዋና ጠፈር ምርምር ጥቅል እውቀትና ስርዓቶችን ያካትታል።
- 6) “የእድ ጥበብ ሙያ” በእጅ እና በአነስተኛ የማምረቻ መሣሪያዎች በመታገዝ ለጌጥ ወይም ለዕለት ተለት ሕይወት መገልገያነት ጥቅም ላይ የሚውሉ ቁሳቁሶችን ለማምረት የሚያስችል ክህሎትና እውቀትን የሚጠቀም የሙያ ዓይነት ሲሆን በድግግሞሽ የሰሪው ልምድ የካበተበት

government-accredited educational institution or other government or authorized body evidencing knowledge, experience or skill in an area of expertise and shall include indigenous knowledges, handicraft, and those professions relating to creative works;

- 5. “Indigenous knowledge” shall include knowledge in natural resource use and care, wealth management, dispute resolution and peace building methods in leadership, healthcare, biodiversity, seeds and production, compounding and use of traditional medicine, astronomy and space that were developed and tested over a long period of time;
- 6. “Handicraft” shall mean a kind of profession which employs skills and knowledge to make decorative objects and products for day-to-day use, by hand and with the help of simple tools; and shall include products that showcase the professional’s artistry which was developed over many repetitions and to

እና ስብስቡ በሙከራ የዳበረ ፣የፈጠራ ስራ ያለው የባለሙያው የእጅ ስራ አስተዋጽኦ ወሳኝ የሆኑባቸውን ምርቶች ያጠቃልላል፤

which his creative contribution is crucial;

7) “የባህል መድሀኒት” ማለት በጤና አጠባበቅ ዙሪያ ያሉ አገር በቀል እውቀቶች፣ ክህሎቶችና ልማዶችን የሚያጠቃልል ሆኖ በሽታን ለማከምና ጤናን ለመጠበቅ ያለው ሚና በማህበረሰቡ ወይም በትምህርት ማስረጃ የተደገፈና ተቀባይነትና እውቅና ያለው መድሀኒት ማለት ሲሆን አገር በቀል የስነምግብ ህክምናዎችንም ያካትታል፤

7. “Traditional medicine” shall include indigenous healthcare knowledges, skills, and practices with proven healthcare benefits evidenced by public opinion or educational credentials and shall include indigenous nutritional medicine;

8) “የባህል ሀኪም” ማለት የዕዕዋት፣ የእንስሳትና የማዕድን ተዋዕያን ወይም ውጤቶችን በመጠቀም ወይም ሌሎች በአካባቢው ተቀባይነት ያላቸውን ሀይማኖታዊ ወይም ባህላዊ ዘዴዎችን በመጠቀም የህክምና አገልግሎት እንደሚሰጥ በማህበረሰቡ እውቅና የተሰጠው ግለሰብ ነው፤

8. “Traditional medicine practitioner” shall mean an individual recognized by the community as a person that provides medical services by using plants, animals and mineral products, and other religious or traditional methods acceptable to the local community.

9) “የሰራተኛ ማህበር” ማለት በአሠሪና ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 1156/2011 መሠረት ሠራተኞች መብትና

9. “Trade Union”, according to the Labour Proclamation No. 1156/2019 shall mean a union formed by employees to protect their rights and promote their interests.

ጥቅማቸውን ለማስከበር በአንድነት ሆነው የሚያቋቁሙት ማኅበር ነው፤

10) በአዋጁ እና በደንቡ የተሰጡ ትርጓሜዎች ለዚህ መመሪያም ተፈጻሚ ይሆናሉ፤

11) በወንድ ምሳ የተገለጸው አነጋገር ሴትንም ይጨምራል፡፡

10. Definitions in the Proclamation and Regulation shall also be applicable to this Directive.

11. Reference to the masculine gender shall include also the feminine.

3. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ መመሪያ በሙያ ማህበርነት ተመዝግቦው በሚገኙ ማንኛውም ድርጅቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

3. Scope of Application

This Directive shall be applicable to any organization that is registered as a professional association.

ክፍል ሁለት

ስለ ሙያ ማህበራት ምዝገባ እና ድጋፍ

Part Two

Registration of and support to Professional Associations

4. ለምዝገባ የሚያስፈልገው የአባላት ቁጥር

1) በአዋጁ አንቀጽ 19 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ማንኛውም ቁጥራቸው አምስት እና ከዚያ በላይ የሆኑ አባላት የሙያ ማህበር ለማቋቋም ለምዝገባ ማመልከት ይችላሉ፡፡

2) በአገሪቱ ውስጥ በሙያው የተሰማሩ ግለሰቦች ቁጥር አምስት የማይሞላ መሆኑ የተረጋገጠ እንደሆነ ባለሥልጣኑ ቢያንስ በሁለት መስራች አባላት የሙያ

4. Number of members required for registration

1. Pursuant to Article 19 sub-article (1) of the Proclamation, any five or more professionals may apply for registration to form a professional association.

2. The Authority may, in exceptional cases, allow the formation of a professional association where the number of members practicing in the particular area of

ማህበር መቋቋም እንዲችል በልዩ ሁኔታ ሊፈቅድ ይችላል።

expertise in the whole country is less than five.

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተጠቀሰውን በሙያው የተሰማሩ ግለሰቦች ቁጥር ማነስ የማስረዳት እና የማረጋገጥ ሀላፊነት የመስራች አባላቱ ይሆናል።

3. Founding members shall be responsible to show and prove the inadequacy of the number of professionals for the purposes of sub-article (2) of this Article.

5. ለምዝገባ የሚቀርብ ማመልከቻ ይዘት

5. Contents of an application for registration

ማንኛውም የሙያ ማህበር ለማስመዝገብ የሚቀርብ ማመልከቻ በአዋጁ አንቀጽ 58 (1) ከተጠቀሱት ዝርዝሮች በተጨማሪ የሚከተሉትን ማሟላት ይኖርበታል፤

Any application for registration of a professional association shall include the following in addition to the requirements stated in Article 58(1) of the Proclamation:

- 1) አባላቱ በተጠቀሰው ሙያ ዙሪያ ያላቸውን ፍቃድ ወይም ማረጋገጫ ኮፒ፤ እና
- 2) የሙያ ማህበሩ የአባላትን ሙብትና ጥቅም ከማስጠበቅ በተጨማሪ ለጠቅላላው ህዝብ ጥቅም ወይም ለሶስተኛ ወገን ጥቅም የሚሰራ መሆን አለመሆኑን።

- 1. Copies of the members’ professional licenses or certificates in the stated profession; and
- 2. Whether the professional association seeks to promote the interests of the general public or non-member third parties in addition to promoting the rights and interests of its members.

6. የመተዳደሪያ ደንብ ይዘት

6. Contents of Organizational Rule

ማንኛውም የሙያ ማህበር መተዳደሪያ ደንብ ቢያንስ በአዋጁ አንቀጽ 60

Any professional association’s articles of association shall have to at least include all the

የተመለከቱትን ዝርዝሮች መያዝ ይኖርበታል።

contents stipulated under Article 60 of the Proclamation.

7. ለአባላት ክፍት መሆን

7. Being Open to New Members

ማንኛውም የሙያ ማህበር በመተዳደሪያ ደንቡ ላይ የተቀመጡትን መስፈርቶች ለሚያሟላ ማንኛውም አዲስ አባል ክፍት መሆን ይኖርበታል።

Any professional association shall be open to any new member who fulfils the criteria in its organizational rule.

8. በሙያ ማህበርነት መመዝገብ ስለማይችሉ ማህበራት

8. Associations that may not be registered as Professional Associations

1) የአንድ ድርጅት ሰራተኞች ሙያቸውን ከተጠቀሰው ድርጅት ጋር በማቆራኘት በሙያ ማህበርነት ለመመዝገብ የሚቀርብ የምዝገባ ጥያቄ ተቀባይነት አይኖረውም ፤

1. An application to be registered as a professional association submitted by employees of an undertaking shall not be accepted where the said profession relates to the activities of the undertaking.

2) ማንኛውም በባለሥልጣኑ የተመዘገበ የሙያ ማህበር የአባላቱን ከአሰሪ ጋር የተያያዘ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ውስጥ በመግባት የሰራተኛ ማህበር ሚናን መወጣት አይችልም፤

2. Any professional association registered by the Authority may not act as a trade union by involving in the labour affairs of an undertaking.

9. ለሙያ ማህበራት የሚደረግ ድጋፍ

9. Support for Professional Associations

ባለሥልጣኑ በዘርፉ ከተሰማሩ የመንግስት አካላት ጋር በመተባበር የሙያ ማህበራትን ለመደገፍና ለማበረታታት የሚከተሉትን ድጋፎች ሊያመቻች ይችላል፤

The Authority may, in collaboration with government bodies working in the sector, grant the following privileges with the view of supporting and encouraging professional associations:

- | | |
|---|--|
| <p>1) በአስተዳደር ወጪ አፈጻጸም መመሪያ በተደነገገው መሰረት ለጠቅላላ ህዝብ ጥቅም ወይም ለሶስተኛ ወገን ጥቅም ለሚሰሩ የሙያ ማህበራት የአስተዳደራዊ ወጪ በከፊል የማንሳት፤</p> | <p>1. Partially lift the cap on administrative expenses stipulated in the Administrative Expenses Implementation Directive for professional associations working for the benefit of the public or that of third parties;</p> |
| <p>2) የበጎ ፍቃደኝነትን በይበልጥ ለሚያበረታቱ የሙያ ማህበራት የሲቪል ማኅበረሰብ ፈንድን በመጠቀም ድጋፍ ማድረግ፤</p> | <p>2. Provide support from the Civil Society Fund to professional associations that strongly promote volunteerism;</p> |
| <p>3) የሙያ ማህበራት ሊያካሂዱ የሚያስቡዋቸውን የጥናትና ምርምር እና የፈጠራ ስራዎችን በገንዘብ መደገፍና የጥናት እና የፈጠራ ውጤቱንም የማሳተሚያ እና የማሳያ ወጪ መሸፈን፤</p> | <p>3. Provide financial support for the research and innovation works planned by professional associations and cover the expenses for publications and exhibitions of their findings and products; and</p> |
| <p>4) ዘርፉን በሚመሩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ቋሚ ወይም ግዚያዊ ቢሮ እንዲያገኙ ማመቻቸት፤</p> | <p>4. Facilitate their acquisition of office space temporarily or permanently in the premises of government offices leading the sector.</p> |

ክፍል ሶስት

የሙያ ማህበራት ተግባራት እና ሊሰማሩባቸው የሚችሉ የስራ ዘርፎች

10. የሙያ ማህበራት ተግባራት

በባለሥልጣኑ ተመዝግበው የሚንቀሳቀሱ የሙያ ማህበራት የሚከተሉት ተግባራት ይኖራቸዋል፤

Part Three

Responsibilities and Areas of Engagement of Professional Associations

10. Responsibilities of Professional Associations

Professional associations registered by the Authority shall have the following responsibilities:

1) የተሰማሩበትን የሙያ ዘርፍ ግብና ሚና መቅረፅ፤

1. Developing the goals and contributions of their particular profession;

2) አባሎቻቸው በሙያቸው የሚያፈልቋቸውን ሀሳቦች እና ጥረቶች በማሰባሰብና በመቀመር ለመንግስት፣ ለፖሊሲ አርቃቂዎች እና ለሌሎች ባለድርሻ አካላት እንዲደርስ ማስተባበር፤

2. Coordinating the collection and formulation of the ideas and efforts of their members and getting them across to the government, policymakers, and other stakeholders;

3) ለሙያው ድምፅ ሆኖ ማገልገልና መድረኮችን በማመቻቸት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሙግትና ውይይት እንዲካሄድ ማስተባበር፤

3. Serving as a voice to their respective professions and arranging platforms for dialoguing and debating on various matters;

4) በሙያቸው ዙሪያ ወይም በዘርፉ የተጠኑ የተለያዩ የጥናትና የምርምር ውጤቶችን ለህብረተሰቡና ለሚመለከታቸው አካላት የሚደርስበትን መንገድ መፍጠርና ሁኔታዎችን ማመቻቸት፤

4. Creating and facilitating ways and means for the dissemination of the various research findings in their respective disciplines to the community and to other concerned bodies;

5) የሙያ ስነምግባር ደንቦችን ማዘጋጀትና ሙያውም በስነምግባር ደንቡ መሰረት እየተመራ መሆኑን መከታተል፤

5. Developing professional codes of conduct and monitoring that the profession is guided by such code;

6) ከሙያቸው ጋር ተያያዥ የሆኑ እና ለአገርና ህዝብ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሌሎች ተያያዥ ተግባራት ማከናወን፡፡

6. Carrying out other related activities that are beneficial to the county and the public

11. ለአባላት ጥቅም የሚሰሩ የሙያ ማህበራት

11. Professional Associations Promoting the Interests of their Members

1) የሙያ ማህበራት የአባላቶቻቸውን መብትና ጥቅም ለማስከበር በሚል

1. Professional Associations may be formed with the purpose of promoting the rights and interests of members. However, they

አላማ ሊቋቋም ይችላል፤ ሆኖም የሙያ ማህበራት ለአባሎቻቸው ትርፍ ለማከፋፈል በማሰብ ሊቋቋሙ አይችሉም፡፡

2) የአባሎቻቸውን ጥቅም ለማስከበር የሚቋቋሙ የሙያ ማህበራት የሚከተሉት ጉዳዮች ዙሪያ ሊሰሩ ይችላሉ፤

ሀ. የሙያ እና የፈጠራ ስራ ነፃነትን ማረጋገጥ፤

ለ. የአባላቶቻቸውን ጥያቄ ጥቅም ለማስጠበቅ አድጎኬት ማድረግ፤

ሐ. አባላቶቻቸውን እርስ በእርስም ሆነ ከሌሎች ሙያው ጋር ተያያዥነት ካላቸው ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ጋር የመገናኘት እድል መፍጠር፤

መ. ለአባላቶቻቸው የተለያዩ አገልግሎቶችን መስጠት፤

3) ለአባላት ጥቅም ብቻ የተቋቋሙ ማህበራት የአላማ ለውጥ ማድረጋቸውን በመተዳደሪያ ደንባቸው ውስጥ ካላካተቱ እና የተሻሻለውን መተዳደሪያ ደንብ በባለሥልጣኑ ካላስመዘገቡ ለሶስተኛ ወገን ጥቅም መስራት አይችሉም፡፡

may not be formed with the purpose of splitting profit between members.

2. Professional associations formed to promote the interests of their members may engage in the following:

a. Ensuring freedom of profession and innovation;

b. Advocating for the protection of the professional interests of their members;

c. Creating networking opportunities within the association and with other individuals/groups engaged in areas related with the profession; and

d. Rendering various services to their members.

3. Professional associations formed with the purpose of promoting the interests of members only may not work for the interest of third parties unless such change of purpose has been incorporated in their organizational rule and the Authority is notified of it.

12. በሙያው ፍቃድ የሚሰጡ የሙያ ማህበራት

12. Professional Associations Providing Licensing Services

1) የሙያ ማህበራት ለአባላት ሙሉ-ገቢ ጥቅም ከመስራት በተጨማሪ በሙያው ፍቃድ ወይም ማረጋገጫ መስጠት ስራ ላይ ሊሰማሩ ይችላሉ።

1. Professional associations may be engaged in licencing or certifying services in their particular area of profession in addition to working to promote the rights and interests of their members.

2) የሙያ ማህበራት በሙያው ፍቃድ ወይም ማረጋገጫ የሚሰጡበትና ዘርፉንም የሚከታተሉበት ሁኔታ ለዚህ ተብሎ በሚወጣ ህግ የሚመራ ይሆናል።

2. The licencing or certification services to be rendered by professional associations and their monitoring of the profession shall be governed by the rules to be set by the government body regulating the sector.

3) በሙያው ፍቃድና ማረጋገጫ መስጠትን አላማ አርገው የሚቋቋሙ ማህበራት ቢያንስ የሚከተሉትን ማሟላት ይኖርባቸዋል።

3. Professional associations that aim to render licencing and certification services shall, in addition to the requirements to be set the by the relevant regulatory government body, fulfil the following:

ሀ. አባላቱ በሙያው በመንግስት እውቅና ካገኘ የትምህርት ወይም ሌላ የሙያ ማረጋገጫ ተቋም የተሰጠ የትምህርት ማረጋገጫ ያላቸው መሆኑ።

a. The members shall hold credentials issued from government-accredited educational or other competency-certifying institutions;

ለ. በአገሪቱ ውስጥ በሙያው ከተሰማሩ ሰዎች አብዛኛውን አባላት የያዙ መሆን።

b. The association has as its members the majority of the professionals in the country in a particular discipline;

ሐ. የተደራጀ ውስጣዊ የአሰራርና የአደረጃጀት መዋቅር መኖር።

c. The association has an internal organizational and operational structure; and

መ. በሙያው የልእቆት ማዕከል የመሆን አቅም ማጎልበት መቻል

d. The association shall have the capability to become a center of excellence in the particular discipline.

4) ለዚህ መመሪያ አፈፃፀም አብዛኛውን አባላት ማለት በአገሪቱ ውስጥ በሙያው ከተሰማሩ ግለሰቦች ከ 75% በላይ የሚሆነውን የያዙ ማለት ነው።

4. For the purposes of this Directive, the majority referred to in sub-article (3) (b) of this article shall mean that the number of members in the association constitute more than 75% of the professionals engaged in that particular profession in the country.

13. ለጠቅላላ ህዝብ ወይም ሶስተኛ ወገን ጥቅም የሚሰሩ የሙያ ማህበራት

13. Professional Associations Working for the Benefit of The General Public or of Third Parties

1) ማንኛውም የሙያ ማህበር ይህንን አስቀድሞ በመተዳደሪያ ደንቡ በአላማነት እስካመለከተ ድረስ የአባላቱን መብትና ጥቅም ከማስጠበቅ በተጨማሪ ለጠቅላላ ህዝብ ጥቅም ወይም ለሶስተኛ ወገን ጥቅም መስራትን አላማው አድርጎ ሊንቀሳቀስ ይችላል።

1. Any Professional association may work for the benefit of third parties in addition to promoting the rights and interests of its members, provided that it is stated as an objective in its organizational rule.

2) የሙያ ማህበራት ለጠቅላላ ህዝብ ጥቅም ወይም ለሶስተኛ ወገን ጥቅም መስራትን በአላማነት በሚይዙበት ወቅት በሙያቸው ሊያበረክቱ የሚችሉዋቸው የተለየ አስተዋፅዖ ዙሪያ እንዲያተኩሩ ይበረታታል።

2. Professional associations working for the benefit of the general public or that of third parties are encouraged to focus on special contributions they can make through their particular profession.

3) የሙያ ማህበራት ለጠቅላላው ህዝብ ጥቅም ወይም ለሶስተኛ ወገን ጥቅም በሚሰሩበት ወቅት ተፈፃሚነት የሚኖረው የአስተዳደር ወጪ

3. When professional associations work for the benefit of the general public or that of third parties, the implementation of administrative costs shall be carried out in accordance with the Directive on the

በአስተዳደር ወጪ አፈጻጸም መመሪያ መሰረት የሚፈጸም ይሆናል።

Implementation of Administrative Expenses No.1/2021.

14. የአገር በቀል እውቀቶች የሙያ ማህበራት

14. Professional Associations of Indigenous Knowledges

1) የአገር በቀል እውቀቶችን መሰረት አድርጎ የሚመሰረት ማንኛውም የሙያ ማህበር አባላቱ በተጠቀሰው የእውቀት አይነት ወይም የእውቀቶቹ ውጤት በሆኑት እደጥበባት ዘርፍ ልምድና እውቀት ያላቸው መሆኑን ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር፣ ከጥቃቅን አነስተኛ እና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ባለሥልጣን ወይም አግባብነት ካለው ሌላ የመንግስት አካል የጽሁፍ ማረጋገጫ ማቅረብ ይኖርባቸዋል።

1. Where a professional association of indigenous knowledges is to be formed, its members shall have to present written proof of experience and knowledge from the Ministry of Culture and Sport, the Micro, Small and Medium [Businesses] Development Authority or other relevant government body.

2) የአገር በቀል እውቀቱ በተለይም የባህል መድሀኒት ቅመማና የባህል ህክምና በሚሆንበት ጊዜ አባላቱ ከጤና ሚኒስቴር ወይም ከኢትዮጵያ የምግብና የመድሀኒት ቁጥጥር ባለሥልጣን በዚህ ሙያ የተሰጣቸውን የሙያ ብቃት ማረጋገጫ እና ፍቃድ ማቅረብ ይኖርባቸዋል።

2. Traditional medicine practitioners wishing to form professional associations shall present their licenses and certificates of competence issued by the Ministry of Health or Ethiopian Food and Drug Administration.

3) በዚህ አንቀጽ መሰረት የሚሰጥ የባህል ህክምና አዋቂዎች ማህበር የምዝገባ ሰርተፍኬት እንደ የባህል ህክምና ሙያ ብቃት ማረጋገጫ ወይም እንደ

3. A certificate of registration granted in accordance with this article shall not serve as a certificate of competence or a license to render medical services.

የህክምና አገልግሎት መስጫ ፍቃድ ሆኖ አያገለግልም።

ክፍል አራት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

15. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

ይህ መመሪያ ከፀናበት ቀን አስቀድሞ የተመዘገቡ የሙያ ማህበራት በዚህ መመሪያ ክፍል ሶስት የተጠቀሱት ተጨማሪ አላማዎች ዙሪያ መስማራት ከወሰኑ ይህንን በመተዳደሪያ ደንባቸው ውስጥ ማካተትና ለባለሥልጣኑ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል።

16. መመሪያው ስለሚሻሻልበት ሁኔታ

ባለሥልጣኑ ይህንን መመሪያ በማናቸውም ጊዜ ሊያሻሽለው ይችላል።

17. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ

ይህ መመሪያ በባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ከተፈረመ በኋላ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፍትህ ሚኒስቴር ተመዘግቦ በባለሥልጣኑ ድህረገጽ ይፋ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ ተፈፃሚነት ይኖረዋል።

Part Four

Miscellaneous Provisions

15. Transitory Provision

Where professional associations which were registered before the coming into effect of this Directive decide to engage in the additional objectives laid down in Part Three of this Directive, shall have to incorporate statements to that effect in their organizational rule and notify the Authority of the same.

16. Amendment

The Authority may amend this Directive at any time.

17. Effective Date

This Directive shall enter into force on the day it is publicized by the Authority's website After registered by the Ministry of justice and signed by the Director-General of the Authority.

ጂማ ዲልቦ ደንበል
የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለሥልጣን
ዋና ዳይሬክተር
ጥቅምት 26 ቀን 2014

Jima Dilbo Denbel
Director-General
Authority for Civil Society Organizations
November 06, 2021